



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የገንዘብ ሚኒስቴር
 FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
MINISTRY OF FINANCE

ቁጥር 57471/7/252
 Ref. No.
 ቀን 04/02/2015
 Date

ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
አዲስ አበባ

ጉዳዩ:- ላልተወሰነ ጊዜ የውጭ ምንዛሬ የማይፈቀድላቸው ዝርዝር መላክን ይመለከታል፤

መንግስት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታየው የኢኮኖሚ ችግር በሀገራችንም ጫና እየፈጠረ በመሆኑ በተለይም የዋጋ ንረት በሀብረተሰቡ ሊያደርስ የሚችለው ጫና ለመቀነስ ሲባል የተለያዩ የፊስካል፣ የገንዘብ እና ሌሎች አስተዳደራዊ እርምጃዎች መውሰዱ ይታወሳል። የተወሰዱ እርምጃዎች ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ በተለይም የውጭ ምንዛሬ ለመሰረታዊ የምግብ ሽቀጦች፣ ለመድሀኒትና የህክምና መሳሪያዎች፣ ከውጭ ገብተው በአገር ውስጥ እሴት ተጨምሮባቸው ገቢ ምርቶችን ለመተካት የሚውሉ ምርቶች ለማምረት የሚውሉ ግብዓቶች፣ የካፒታል ዕቃዎች ወዘተ ለማስገባት ጥቅም እንዲውል ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል።

ስለሆነም የማክሮ ኮሚቴ በሰጠው አቅጣጫ መሰረት ላልተወሰነ ጊዜ የውጭ ምንዛሬ የማይፈቀድላቸው ዝርዝር ከነጉምሩክ ታሪፍ ቁጥራቸው ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን መላካችንን እየገለፅን፤ ባንኩ ኮሚቴው በሰጠው አቅጣጫ መሰረት አስፈላጊውን እንዲያደርግ አናሳስባለን።

ግልባጭ:-

- ለንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር
- ለኢንዱስትሪ ሚኒስቴር
- ለገቢዎች ሚኒስቴር
- ለጉምሩክ ኮሚሽን

አዲስ አበባ



ከሠላምታ ጋር

ስመሬታ ሰዋሰው
 ሚኒስትር ዴኤታ

Based on Import Data of 2014 Ethiopian Budget year (1USD = 50Br)

| No | Tariff Code | Product Description | |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 1704 | Chewing Gum and Sugar Confectionery | ከረማላዎች፣ ማስቲካዎችና ሌሎች ጣፋጭ ዝግጅቶች |
| 2 | 1806 except 18062010 | Chocolate | ቸኮሌት |
| 3 | 1905 | Sweet Biscuits and Waffles | ብስኩቶችና ዋፊሮች |
| 4 | 2009 | Fruit Juices & canned fruits | የፍራፍሬ ጭማቂና የታሸጉ ፍራፍሬዎች |
| | | Jam, Vimto, Potato chips, Tomato paste | ክፍራፍሬ የተዘጋጁ ጃሞች፣ የድንች ጥብሶች፣ |
| 5 | 22021000 | water including Mineral Water፣ Soft drinks and other non-alcoholic drinks | የታሸጉ ውሃዎች፣ ለስላሳ መጠጦችና አልኮል የሌላቸው መጠጦች |
| 6 | Chapter 22 | Whisky, wine, Beer and all other alcoholic drinks | ውሰኪ፣ ወይን፣ ቢራና ሌሎች አልኮል መጠጦች በሙሉ |
| 7 | 2402,2403, 2404 | Cigarettes and Substitutes | ሲጋራ |
| 8 | 3303 | Perfumes and toilet waters | ሽቶዎችና ተይሌት ዋተርስ |
| 9 | 33041000, 33042000, 33043000 | Make up Preparations | የውበት ወይም የመካካያ ዝግጅቶች፣ |
| 10 | 3401 | Soaps | ሳሙናዎች |
| 11 | 3604 | Fireworks | ርችቶች |
| 12 | 4202 | Bags and Wallets | ቦርሳና ዋሌቶች |
| 13 | 4909 | Post Cards and Similar Cards | የተታተሙ ስዕላዊ መግለጫ ያላቸው ካርዶች፣ |
| 14 | 4910 | Calendars | የቀን መቁጠሪያ ካሌንደሮች፣ |
| 15 | 49119190 | Pictures including wall picture | ስዕሎች የግድግዳ ሥዕሎች ጨምሮ |
| 17 | 6504 & 6505 | Hats and Headgears | ባርኔጣዎችና ኮፍያዎች |
| 18 | 6702 | Artificial Flowers | አርቲፊሻል አበባዎች |
| 19 | 6704 | Human and Artificial hairs | የሰውና አርቲፊሻል ጸጉሮች፣ |
| 20 | Chapter 71 except Legal Tender Coins | Artificial Jewellers | አርቲፊሻል ጌጣጌጦች |
| 21 | 8703 | Compleat build up/CBU/ Automobiles and Three Wheelers /except electric Motor vehicles/ | የተገጣጠሙ የቤት አውቶሞብል እና ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች /በኤሌክትሪክ ሞተር የሚሰሩትን ሳይጨምር/ |
| 22 | 8711 | Compleat Build up /CBU/ Motorcycles /except electric Motor vehicles/ | የተገጣጠሙ ሞተር ሳይክሎች /በኤሌክትሪክ ሞተር የሚሰሩትን ሳይጨምር/ |

Based on Import Data of 2014 Ethiopian Budget year (1USD = 50Br)

| | | | |
|----|-----------------|---|---|
| 23 | 8712 | Bicycles | ሳይክሎች |
| 24 | 9401 & 9403 | Household and Office Furnitures except specially designed chairs | በታሪፍ ቁጥር 9401 እስከ 9403 የሚመደቡ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች |
| 25 | 25.01 | Table salts | የገበታ ጨው |
| 26 | chapter 95 | Different games | የተለያዩ መጫወቻ እቃዎች |
| 27 | chapter 91 | Hand watches, table and wall clocks | የእጅ፣ የጠረጴዛና የግድግዳ ሰአቶች |
| 28 | 66 01 & 6602 | Umbrella | ዠንጥላዎች |
| 29 | chapter 57 | Carpets | ምንጣፎች |
| 30 | 1601 | pork luncheon meat | የአሳማ ስጋዎች |
| 31 | 1602 | chicken luncheon meat | የዶሮ ስጋዎች |
| 32 | 1604 | Tuna, sardins and other sea foods | ቴናዎች፣ ሰርዲኖችና ሌሎች የአሳ ምርቶች |
| 33 | chapter 19 & 21 | Packed foods preparation except milk and preparation for infant or young children | ከህፃናት አልሚ ምግቦችና ወተቶች በስተቀር የተለያዩ የታሸጉ ምግቦች |
| 34 | 6911-6914 | Ceramics and porclin kitchen wares | ከሴራሚክስና ፖርሰሊን የተዘጋጁ የቤት እቃዎች |
| 35 | 9613 | Gas lighter | ጋዝ ላይተር |
| 36 | 9615 | Hair pin, clip, grips, roller, bow,band,pony tail,tiyara | የተለያዩ የጸጉር ጌጣጌጦች |
| 37 | 96180000 | Mannequin | ልብስ ማሳያ አሻንጉሊቶች |
| 38 | 7013 | Glass beer mug, wine, alcohol, ash tray, vase, frame | ከብርጭቆ የተዘጋጁ የመጠጥ መጠጫ እቃዎች፣ የስጋራ መተርኮሻዎች፣ የአበባ መያዣና ተመሳሳይ እቃዎች |

